



የስታር መዋቅር በጨረፍታ

አዲሱ የዲ.ሲ. የትምህርት ቤት ሪፖርት ካርድ ዲሴምበር 2018 ዓ.ም ላይ ይወጣል፤ ለዲ.ሲ. ቤተሰቦች በዲስትሪክቱ ውስጥ እያንዳንዱን የሕዝብ ትምህርት ቤት እንዲያዩ ያስችላል። በዲ.ሲ. [እያንዳንዱ ተማሪ ስኬታማ ይሆናል ዕቅድ](#) (ESSA) ላይ እንደተጠቀሰው፣ የሪፖርት ካርድ የትምህርት ቤት ግልጽነት እና ሪፖርት ማድረግ (ስታር) መዋቅር ላይ የእያንዳንዱን ትምህርት ቤት ደረጃ ያካትታል። የዲ.ሲ. ትምህርት ቤት ሪፖርት ካርድ፣ ከስታር መዋቅር ጋር በመሆን፣ የበለጠ ግልጽ፣ ፍትሃዊ የዲስትሪክት ኦፍ ኮሎምቢያ የትምህርት ስርዓት፣ ለተማሪዎቻቸው እና ትምህርት ቤታቸው የበለጠ ድጋፍ እንዲሰጡ ለቤተሰቦች እና ለአስተማሪዎች የሚፈቅድ አንድ እርምጃ ነው።

የስታር መዋቅር ምንድን ነው?

የስታር መዋቅር የሚከተሉት ቦታዎች ላይ የትምህርት ቤት አፈፃፀም ላይ ደረጃ ለመስጠት ብዙ ዓይነት ውሂቦችን ይጠቀማል።



የትምህርት ብቃት
የተማሪን የአፈፃፀም ብቃት በ PARCC፣ MSAA እና SAT ላይ ይለካል።



የእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቁነት
የእንግሊዘኛ ተማሪዎችን በእንግሊዘኛ ውስጥ ያላቸውን የመናገር፣ የማንበብ እና የመጻፍ ሂደታቸውን ይገመግማል።



የትምህርት ቤት ከባቢ
ስር ነቀል ከትምህርት ገበታ መቅረት፣ ዕለታዊ በትምህርት ገበታ መገኘት፣ እና ከአንደኛው ዓመት ወደ ሌላኛው ዓመት የተማሪዎች በድጋሚ መመዝገብን ይለካል። እንደዚሁም ለሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት፣ የተራዘሙ የመመሪያ ደረጃን እና ኤፒ እና ኢይቢ ፈተናዎች ላይ የተማሪ ተሳትፎ እና አፈፃፀም ይለካል። ለቅድመ መዋዕለ ሕፃናት ያላቸው ትምህርት ቤቶች፣ የቅድመ ልጅነት ትምህርትን ይለካል።



የትምህርት ዕድገት
የተማሪን የአፈፃፀም ብቃት በ PARCC ላይ ይተካል።



የማስመረቅ ደረጃ
በአራት አመት ውስጥ ምን ያህል ተማሪዎች ዲፕሎማቸውን እንደሚቀበሉ ይለካል።

እንዴት እንደሚሰራ

የስታር መዋቅር በማዘገጃት ወቅት፣ OSSE የአንድ ትምህርት ቤትን ዘርፈ ብዙ አፈፃፀም ብቃትን የመለካት አስፈላጊነት ከግምት አስገብቷል። የስታር መዋቅር በትምህርት ቤቱ በቀረቡ መለኪያ መሳሪያዎች መሰረት የተለያዩ ቦታዎችን ይለካል። እንደ የትምህርት ቤቱ ዓይነት በመዋቅሩ ውስጥ ያሉ የነዚያ መለኪያዎች ሰንጠረዥ ከታች ተዘርዝረዋል።

	የትምህርት ብቃት	የትምህርት ዕድገት	የትምህርት ቤት ከባቢ	የእንግሊዘኛ ቋንቋ ብቁነት	የማስመረቅ ደረጃ
መጀመሪያ/መካከለኛ ደረጃ	30ነጥብ	40ነጥብ	20ነጥብ	5ነጥብ	አልቀረበም
ከፍተኛ	40ነጥብ	አልቀረበም	39ነጥብ	5ነጥብ	11ነጥብ

እንዴት እንደሚሰላ


የስታር መዋቅር ለ ሁሉም ተማሪዎች ሊተገብሩ በሚችሉ መለኪያዎችን በመጠቀም መጀመሪያ ላይ የትምህርት ቤቱን አፈፃፀም ይገመግማል። ትምህርት ቤቶች ከተማ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች በንጽጽር የተማሪያቸውን አፈፃፀም መሰረት ነጥቦችን ያገኛሉ።

ትምህርት ቤቶች በጣም ተጋላጭ የሆኑ ተማሪዎችን የማስተማር በሕዝብ ተጠያቂነታቸውን ለማረጋገጥ፣ የስታር መዋቅር የሚከተሉትን መለኪያዎች አሉት፡

- አካለሰንኩልነት ያለባቸው ተማሪዎች
- አደጋ ላይ ያሉ ተማሪዎች
- እንግሊዘኛ ተማሪዎች
- እያንዳንዱ የዘር/የብሔር ምድብ

ትምህርት ቤቶች እያንዳንዱ እነዚህ ቡድኖች ውስጥ የሚገኙ ተማሪዎች እንዴት ባመጡት ውጤት መሰረት ነጥቦችን ያገኛሉ።

አጠቃላይ ውጤት እና ደረጃ አሰጣጡ የሚሰላው የትምህርት ቤቱን የሁሉም ተማሪዎች አፈፃፀም ከእያንዳንዱ የተማሪ ምድብ አፈፃፀም ጋር በማወዳደር ነው። አንዴ ሁሉም መለኪያዎች ከታከሉ በኋላ፣ ትምህርት ቤቱ ከ 1 እስከ 5 ድረስ ኮከቦችን ያገኛል።



የስታር ደረጃ አሰጣጥ የሚሰጡት እንዴት ነው?

- የስኬቶችን በዓል ማክበር፣ የተለያዩት መለኪያዎች ጠንካራ የአፈፃፀም ብቃት ለመለየት፣ ምን በደንብ እየሰራ እንዳለ ለማተኮር፣ እና ነባሮችን ተጋብሮ ማጎልበት ላይ ያግዛሉ።
- ዕቅድ፣ የዲሲ ትምህርት ቤት ሪፖርት ካርድ የስታር መዋቅርን ጨምሮ ብዙ ቦታዎች ላይ የትምህርት ቤት አፈፃፀምን ለትምህርት ቤቶች ግልጽ የሆነ መለኪያ መሰሪያ ያቀርባል። ከትምህርት ቤት ጋር በሚሳተፉበት ጊዜ እና ስኬታማነትን ለመከታተል ይህንን መሰሪያ ይጠቀሙ።
- ለትምህርት ቤቶች ድጋፍ መስጠት፣ ከፍተኛ ደረጃ የአፈፃፀም ክፍተት ያለባቸው ቦታዎች ላይ እና እገዛ የሚያስፈልጋቸው ሌሎች ቦታዎች ላይ ችግሮችን ለመቅረፍ ለትምህርት ቤቶች እገዛ ለመስጠት ተጨማሪ ግብዓቶች እና ገንዘብ ድጎማ መጠቀም።
- የቡድን ውይይቶች፣ የትምህርት ቤት የአፈፃፀም ብቃት መረዳት ለወላጆች እና ለትምህርት ቤት መሪዎች ትምህርት ቤቱ የቱ ጋር መሻሻል እንዳለበት፣ የአሁኑን አሰራር ውጤታማነት መተንተን፣ እና ከሌሎች ጋር ለመተባበር አጋጣሚዎች ላይ ማተኮር።

የስታር ደረጃ አሰጣጥ ምን ማለት ነው?

ትምህርት ቤቶች በመዋቅሩ ውስጥ ባሉት ነጥቦች ባገኛቸው ነጥቦች መቶኛ መሰረት ስታር ደረጃዎች ያገኛሉ። ለምሳሌ፣ አንድ ትምህርት ቤት 5 ደረጃ ከተሰጡት ሁሉም ሊገኙ የሚችሉ ነጥቦች መሰረት ከ 80 - 100 መቶኛ ድረስ አግኝቷል ማለት ነው። ይህ ትምህርት ቤት በብዙ ቦታዎች ውስጥ ከምገኙ ከፍተኛ የአፈፃፀም ውጤት ካላቸው ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንዱ ነው እና የግዛቱ ELA እና ሒሳብ ፈተና ላይ ከፍተኛ ውጤት በስኬት እና ዕድገት ላይ በአብዛኛው ያስመዘገበ ነው። 1 ኮከብ ደረጃ ያገኘ ትምህርት ቤት ከሁሉም ሊገኙ የሚችሉ ነጥቦች 20 መቶኛውን ብቻ ነው የሚያገኘው እና በብዙ ቦታዎች ላይ ዝቅተኛ አፈፃፀም አለው።

ምን ይጠብቃሉ

የስታር መዋቅር ውጤት እና ውሂብ በ OSSE ዲሴምበር 2018 ዓ.ም ላይ የሚደገፈው አዲሱ የዲሲ ሪፖርት ካርድ ላይ እና ከዛ በመቀጠል እያንዳንዱ ዓመት ላይ ይካተታል። ተጨማሪ ግብዓቶች የሚቀርቡት በ www.osse.dc.gov/dcschoolreportcard። ተጨማሪ ጥያቄዎች ያለዎት እንደሆነ፣ እባክዎ እዚህ ላይ ኢሜይል ይላኩ dcschoolreportcard@dc.gov።